


ቁጥር 0FAGF.03.8/1/23
ቁጥር 29/4/2012



ለተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ

የተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ

አዲስ አበባ

ጉዳዩ:- ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2011 በጀት ዓመት
ሂሳብ አዲት ሪፖርትን ይመለከታል

በርዕሱ የተጠቀሰውን የአዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 16 ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች እንዲሁም 22 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦችን የያዘ የሥራ አመራር ሪፖርት ከአባሪዎች ጋር በድምሩ 42 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከሰላምታ ጋር

በየገ ኑሪ

ፋይናንስና ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር
የፋይናንስና ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር

Finance & Communication Organization
Audit Director





**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት**

**የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ
አዲት ሪፖርት**



**ታህሳስ/2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት


የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የተመደበለትን የመደበኛና ካፒታል በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ስራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣን ሲሆን የዓለም አቀፍ የዋና አዲተሮች የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘን ያጠቃልላል፡፡



የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውናል።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑንና በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ጽህፈት ቤቱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በጽ/ቤቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ◀ የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◀ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት ፣
- ◀ የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት ፣
- ◀ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት ፣
- ◀ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ◀ የሂሳብ ማመዛዘኛ፣



ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ሪፖርቶች የ2011 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት በባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ የተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል ፡፡

ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም፤ ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡

1. ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

1.1 ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ

በፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 ፣ በፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 የተሰብሳቢ ሂሳብ በተቀመጠው መሰረት በወቅቱ እየተሰበሰበ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ ፤በሰኔ 30/2011 የሂሳብ ሪፖርት ላይ ከሚታየው ጠቅላላ ተሰብሳቢ ብር 2,177,243.96 ውስጥ፡-

ከአንድ ዓመት በላይ እስከ አምስት ዓመት

በሂሳብ አርእስት 4211(5217110 ለግዥ ሰራተኛ ቅ/ክፍያ	ብር 104,816.37
በሂሳብ አርእስት 4201(5217301) ልዩ ልዩ ቅ/ክፍያ	<u>6,005.56</u>
ድምር	110,821.93

ከአምስት ዓመት በላይ እስከ አስር ዓመት

በሂሳብ አርእስት 4211(5217110 ለግዥ ሰራተኛ ቅ/ክፍያ	ብር 124,373.43
በሂሳብ አርእስት 4201(5217301) ልዩ ልዩ ቅ/ክፍያ	<u>573,083.00</u>
ድምር	697,456.43

ከአስር ዓመት በላይ

በሂሳብ መደብ 4211 5217110 ለግዥ ሰራተኛ ቅ/ክፍያ	ብር 61,411.30
--------------------------------------	--------------



ከላይ የተመለከተው በድምሩ ብር 869,689.66 ተሰብሳቢ ሂሳብ ሳይሰበሰብ ወይም ሳይወራረድ ረጅም ጊዜ የሆነው በመሆኑና የመሰብሰብ እድሉ የመነሥ በመሆኑ የተሰብሳቢ ሂሳብ አላግባብ ከፍ ብሎ እንዲታይ አድርጎታል፡፡

ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸውና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

1. ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት


የፌዴራል መንግስት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 ክፍል ሶስት አንቀፅ 12 ተራ ቁጥር 1 ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ለበጀት አመቱ የተፈቀደለትን የመደበኛ በጀት አጠቃቀም በሚገባ መቆጣጠር እንዳለበት ይገልጻል፡፡ ጥህፈት ቤቱ የበጀት አጠቃቀሙን በመመሪያው መሰረት እያከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ በፕሮግራም ከተደለደለው መደበኛ በጀት ከ10% በላይ ፡-

- በ10101006 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት ብር 1,706,481.49
 - በ10101007 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት ብር 1,117,707.67
 - በ10101009 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት ብር 2,727,582.37
 - በ10101010 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት ብር 689,331.49
 - በ10101011 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት ብር 18,405.18
 - በ10101012 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት ብር 1,651,945.70
- የመደበኛ በጀት ድምር 7,911,453.90 እና

የካፒታል በጀት

- በ 10105002 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት ብር 15,832,403.42

በጠቅላላ የመደበኛ እና የካፒታል በጀት ብር 23,743,857.32 ከ10% በላይ ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ ታውቋል፡፡




የፌዴራል ዋና አዲተር መስሪያ ቤት